



የመላው ዐማራ ሕዝብ ፓርቲ All Amhara People's Party



Telephone: +251920126061 Email: aapoallamhara@gmail.com Website: www.aapo-mahd.org

ከመላው ዐማራ ሕዝብ ፓርቲ የተሰጠ መግለጫ

መዐረኛ በጠቅላላ ጉባዔው ውሳኔ የስያሜ እና ዓርማ ለውጥ አደረገ።

~~~~~ /// ~~~~~

ከዚህ ቀደም በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲሁም በሀገር ውስጥ በህቡዕ ለህግ የበላይነት፣ ለማህበራዊ ፍትህ እና ለዲሞክራሲ መንሰራፋት በከፍተኛ ቁርጠኝነት እና ወኔ ሲታገል የነበረው የመላው ዐማራ ሕዝብ ድርጅት (መዐረኛ) በግንቦት ስድስት ቀን 2011 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ የሀገር ፍቅር ቲአትር አዳራሽ ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገራት የተውጣጡ አባላት በተገኙበት ጠቅላላ ጉባዔውን አካሂዷል። በዚህ ጉባዔ ከኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች፣ ዞኖች እና ወረዳዎች የተውጣጡ የጉባዔ አባላት የተካፈሉ ሲሆን የተለያዩ ተጋባዥ እንግዶችም ጉባዔውን ታድመዋል።

ከዚህ ቀደም ለመላው የዐማራ ሕዝብ፣ ለአባላቶቻችን እና ደጋፊዎቻችን በተለያዩ መንገዶች ለመግለፅ እንደሞከርነው መዐረኛ በመንግስት ጥሪ ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ሲገባ በምርጫ ቦርድ እንደ አዲስ መመዝገብ እና መታገል እንዳለበት አቅጣጫ ተሰጥቶታል። ውሳኔውን ተከትሎም መዐረኛ የመስራች አባላት ምዝገባ፣ ወቅቱን ያገናኘበ የፖለቲካ ፕሮግራም እና ሌሎች ሰነዶች አዘጋጅቶ በግንቦት 6 ቀን ጠቅላላ ጉባዔ ለማድረግ በቅቷል። ዕለቱ የትግሉ ነፀብራቅ ክቡር ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ የአረፉበት 20<sup>ኛ</sup> ዓመት በመሆኑ የሙት ዓመታቸውን ሀውልታቸው በሚገኝበት የቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን እና በጉባዔው አዳራሽ ዘክሯል።

በጠቅላላ ጉባዔው ዕለትም ክለሳ የተደረገበትን የፖለቲካ ፕሮግራም እና መተዳደሪያ ደንብ ተወያይቶ በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። ከዚህም ባሻገር የስያሜ እና የዓርማ ለውጥ ያደረገ ሲሆን ጠቅላላ ጉባዔውም በሙሉ ድምጽ ተቀብሎታል። በዚህም መሰረት ስያሜውን ከመላው ዐማራ ሕዝብ ድርጅት (መዐረኛ) ወደ የመላው ዐማራ ሕዝብ ፓርቲ (መዐረጋ) ቀይሯል። ከድርጅትነት ወደ ፓርቲነት ሲሸጋገርም ዋና ማዕከሉን አዲስ አበባ በማድረግ ዐማራ በሚገኝባቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች ሁሉ በመድረስ ያልተቆጠበ ድጋፉን ለማበርከት ቃል-ኪዳን ገብቷል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ትግሉን ሲመሩት የነበሩ ወንድሞችም በጉባዔው ዕለት በአካል ተገኝተው የኃላፊነት ሽግግሩን በሀገር ውስጥ ለሚገኙ ወንድሞቻቸው በሰላም አከናውነዋል።

በዚህ አጋጣሚ መዐረጋ ለዐማራ ሕዝብ፣ ለአባላቱ እና ደጋፊዎቹ የእንኳን ደስ አላችሁ መልዕክቱን ለማስተላለፍ ይወዳል። በቀጣይም መዐረጋ የፖለቲካ ርዕዮቱን፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና ሌሎች ወሳኝ አጀንዳዎቹን ለሕዝብ ይፋ የሚያደርግ ይሆናል።



# የመላው ግሜራ ሕዝብ ፓርቲ All Amhara People's Party



Telephone: +251920126061 Email: [aapoallamhara@gmail.com](mailto:aapoallamhara@gmail.com) Website: [www.aapo-mahd.org](http://www.aapo-mahd.org)

ፈለገ አስራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው!!

የዐማራ ሕዝብ ትግል ያሸንፋል!!

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

